

12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ
 አሉ ምክንያቱም ጥጹዮች የት ከት ሆድ የእናት የተወለዱ እንዲዘ፡ እና
[G1510](#) [G1063](#) [G2135](#) [G3748](#) [G1537](#) [G2836](#) [G3384](#) [G1080](#) [G3779](#) [G2532](#)

εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι
 አሉ ጥጹዮች የት የተጠገሉ በት የት ሰዎች፡ እና አሉ ጥጹዮች
[G1510](#) [G2135](#) [G3748](#) [G2134](#) [G5259](#) [G3588](#) [G0444](#) [G2532](#) [G1510](#) [G2135](#)

οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος
 የት የአደረገ ራሳኩሆንን ἵλα የት መንግሥት የት የሰማያትን፡ የት የችለው
[G3748](#) [G2134](#) [G1438](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G3772](#) [G3588](#) [G1410](#)

χωρεῖν, χωρεῖτω.
 ልቀብል፡ ይቀብል፡
[G5562](#) [G5562](#)

| በእናት ማኅፀን ጃንደረቦች ሆነው የተወለዱ አሉ፡ ሰውም የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉ፡ ስለ መንግሥተ ሰማያትም ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ። ለቀበለው የሚችል ይቀበለው አላቸው።

13 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῆ ἑπιθῆ αὐτοῖς, καὶ
 ከዚያም ተቀረቡ ለእሩ ልጆች፡ እንዲ የትን እጆች ይጠቡባው ለእነሩ፡ እና
[G5119](#) [G4374](#) [G0846](#) [G3813](#) [G2443](#) [G3588](#) [G5495](#) [G2007](#) [G0846](#) [G2532](#)

προσεύξεται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
 ይጸልይ፡ የት ግን ደቀ፡መዛምርቱ ገሰጩአታው እነሩ፡
[G4336](#) [G3588](#) [G1161](#) [G3101](#) [G2008](#) [G0846](#)

| በዚያን ጊዜ እጁን እንዲያገባቸውና እንዲጸልይ ሕፃናትን ወደ እርሱ አመጡ፤ ደቀ መዛሙርቱም ገላጸዋቸው።

14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ
 የት ግን አያሱስ አለ፡ ስታታው የትን ልጆችን፡ እና እት ተከልክሉአታው እነሩ፡
[G3588](#) [G1161](#) [G2424](#) [G3004](#) [G0863](#) [G3588](#) [G3813](#) [G2532](#) [G3361](#) [G2967](#) [G0846](#)

ἐλθεῖν πρὸς με; τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
 ልመጣ ወደ እኔ፡ የት ምክንያቱም የእንደዚአውን ነው የት መንግሥት የት የሰማያትን፡
[G2064](#) [G4314](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1063](#) [G5108](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G3772](#)

| ነገር ግን አያሱስ። ሕፃናትን ተወክላቸው፡ ወደ እኔም ይመጡ ዘንድ አትከልክሉአቸው፤ መንግሥተ ሰማያት እንደነዚህ ላሉ ናትና አለ፤

15 καὶ ἐπιθειὺς τὰς χεῖρας αὐτοῖς, ἔπορεύθη ἐκεῖθεν.
 እና የጠቡባ የትን እጆችን ለእነሩ፡ ሐደ ከዚያ፡
[G2532](#) [G2007](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#) [G4198](#) [G1564](#)

| እጁንም ጫነባቸውና ከዚያ ሄደ።

16 Καὶ ἰδοὺ, εἷς προσελθὼν αὐτῷ, εἶπεν, Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω,
 እና እነሆ፡ እንድ የቀረበ ወደእሩ፡ አለ፡ አስተማራ፡ሆይ፡ ምን ጥሩን ጥሩን ልክደርግ፡
[G2532](#) [G3708](#) [G1520](#) [G4334](#) [G0846](#) [G3004](#) [G1320](#) [G5101](#) [G0018](#) [G4160](#)

ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον?
 እንዲ አግኝ ሕይወት ዘለአለማዊውን?
[G2443](#) [G2192](#) [G2222](#) [G0166](#)

| እነሆም፡ እንድ ሰው ቀርቦ። መምህር ሆይ፡ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ? አለው።

23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἄμην λέγω ὑμῖν, ὅτι
የት ግን ኢየሱስ ክላ ለት ደቀ፡መዛምርቱ የእሩ፡ አምን አለልሁ ለእናንተ፡ እንደ
[G3588](#) [G1161](#) [G2424](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3101](#) [G0846](#) [G0281](#) [G3004](#) [G4771](#) [G3754](#)

πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
ባለ፡ሐብት በክብድ ይጋባል ወደ የት መንግሥት የት የሰማያት፡
[G4145](#) [G1423](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G3772](#)

ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ። እውነት እላችኋለሁ፡ ለባለጠጋ ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ጭንቅ ነው።

24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος
ዘንዶ ግን አለልሁ ለእናንተ፡ ይቀላል ነው ግመል በት የምርፍይት የመርፊ
[G3825](#) [G1161](#) [G3004](#) [G4771](#) [G2123](#) [G1510](#) [G2574](#) [G1223](#) [G5169](#) [G4476](#)

εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον [εἰσελθεῖν] εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
መጋባት፡ ከት ባለ፡ሐብት መጋባት ወደ የት መንግሥት የት የአምላክ፡
[G1525](#) [G2228](#) [G4145](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0932](#) [G3588](#) [G2316](#)

ዳግመኛም እላችኋለሁ፡ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመርፊ ቀዳዳ በገባ ይቀላል አለ።

25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, Τίς ἄρα
የሰሱ ግን የት ደቀ፡መዛምርቱ ተደነቁ፡ እጅግ፡ እየአለ፡ ማን እንጊዳ
[G0191](#) [G1161](#) [G3588](#) [G3101](#) [G1605](#) [G4970](#) [G3004](#) [G5101](#) [G0686](#)

δύναται σωθῆναι?
ይችላል ልይድን?
[G1410](#) [G4982](#)

ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው እጅግ ተገረሙ። እንኳያስ ማን ሊድን ይችላል? አለ።

26 ἐμβλέψας δὲ, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν
የአየ ግን፡ የት ኢየሱስ ክላ ለእነሩ፡ ለት ሰዎች ይህ የማይችል
[G1689](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3844](#) [G0444](#) [G3778](#) [G0102](#)

ἐστιν, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά.
ነው፡ ለት ግን አምላክ ሁሉም ይችላል፡
[G1510](#) [G3844](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3956](#) [G1415](#)

ኢየሱስም እነርሱን ተመልክቶ። ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል አላቸው።

27 Τότε ἀποκριθεὶς, ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοῦ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
ከዚያም የመለሰ፡ የት ግን ኢየሱስ ክላ ለእነሩ፡ እነሆ፡ እናንተ ተኾንንም ሁሉንም እና
[G5119](#) [G0611](#) [G3588](#) [G4074](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3708](#) [G1473](#) [G0863](#) [G3956](#) [G2532](#)

ἠκολουθήσαμεν σοι; τί ἄρα ἔσται ἡμῖν?
ተከተልንህ እንተን፡ ምን እንጊዳ ይሆናል ለእናን?
[G0190](#) [G4771](#) [G5101](#) [G0686](#) [G1510](#) [G1473](#)

በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ። እነሆ፡ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልንህ፤ እንኳያስ ምን እናገኛ ይሆን? አለው።

